



Global Amhara Coalition (GAC)
1103 Amherst Avenue, Suite 2, Silver Spring, MD 20902
Email: gac.dcmetro@gmail.com

ሰኔ 9 ቀን 2013 ዓ/ም

ከዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት የተሰጠ መግለጫ

እውነት አማራው በአማራ ማንነቱ የኦርቶዶክስ ምዕመናን በእምነታቸው ምክንያት የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ (Genocide) አልተፈጸመባቸውም እየተፈጸመባቸውስ አይደለምን?

ዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት(Global Amhara Coalition) የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ(ኢዜማ) ፓርቲ መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአማራው ላይም ሆነ በማንም ላይ በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ(Genocide) አልተፈጸመም ብለው በአማራ ቲሎቭዥን ቀርቦው የሰጡትን አስተያየት በጥሞና ተከታትለንዋል ። በመሆኑም ይህን አስነዋሪ መግለጫ አጥብቀን እንቃወማለን እናወግዛለንም።

በአማራውና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ የተካሄደና እየተካሄደም መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ከመሆኑም አልፎ ጭፍጨፋዎች ራሳቸው በይፋ የገለጹትና የሚያምኑት ጉዳይ ነው።

ፕ/ር ብርሃኑ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ አስተያየታቸውን ሲያብራሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የአለም አቀፍ ህግ የሚደነግገውን መርሆዎች የሚያሟላ የዘር ማጥፋት ተብሎ ሊጠራ የሚችል Genocide በማንም ላይ አልተፈጸመም በማለት ሽምጦው ክደዋል።የዘር ማጥፋት(Genocide) ለመባል "It has to be specific and systematic" በማለት ለማምለጥ ሞክረዋል።

ይህም ማለት ሊያጠፋት ያሰቡትን የማህበረሰብ ክፍል በመለየትና በእቅድ የሚፈጸም ወንጀል መሆን አለበት ማለታቸው ነው።

ይህ በአማራው ላይም ሆነ ኦርቶዶክስ ምዕመናን ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አልደረሰም ያሉት ፍጹም ስህተት መሆኑን ለማሳየት የተባበሩት መንግስታት የ1948(በአውሮፓውያን አቆጣጠር) የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) ለመከላከልና ወንጀለኞችን ለመቅጣት ብሎ ባወጣው ኮንቬንሽን(የስምምነት ቃል ኪዳን) የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) ማለት አንድን ነገድ፣ ጎሳ ፣ዘር ወይም የአንድን ሃይማኖት ተከታዮች ለይቶ በሙሉ ወይም በከፊል ለማጥፋት የሚፈጸም ወንጀል ነው። በዚህ ኮንቬንሽን በአንቀፅ 2 የዘር ማጥፋት (Genocide) ለመባል የሚያስችሉ የሚከተሉትን መስፈርቶች አስቀምጧል።

1. በነገድ በጎሳ በዘር ወይም በሃይማኖት ለይቶ ሊያጠፋው ያቀደውን ማህበረሰብ መግደል

2. ከፍተኛ የአካል ጉዳት እና የስነ አእምሮ ስብራት ማድረስ

3. በኑሮአቸው ውስጥ ጣልቃ በመግባት በእቅድ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ስለሚጠፉበት ሁኔታ መስራት ወይም ማሴር

4. ልጅ እንዳይወልዱ እና ዘራቸውን እንዳይተኩ የሚያደርጉ እርምጃዎችን መውሰድ

5. ልጆቻቸውን ወይሌላ ማህበረሰብ በኃይል መውሰድ ወይም መንጠቅ

እንግዲህ ላለፉት 30 አመታት በህወሃት፣ አነግና እንዲሁም አሁን ላለፉት ሦስት አመታት በአሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች የበላይነት በሚመራው መንግሥት አስተባባሪነትና ድጋፍ ሰጪነት በአማራውና በአርቶዶክስ አማኞች ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው የጅምላ ጭፍጨፋ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን መርሆዎች አያሟሉም?

ከዚህ በተጨማሪ በፕሮፌሰር ግሪጎር ስታተን የሚመራው አለም አቀፍ እውቅና ያለው ጀኖሳይድ ዎች የተባለው ድርጅት ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) 10 ደረጃዎች አሉት ይላል። እነሱም ፡

1. እነሱና እኛ ብሎ መለየት(classification)
2. መለያ ስም ወይም መለያ ምልክት መስጠት (symbolization)
3. መጨቆን(discrimination)
4. ከሰበአዊ ፍጡርነት ማሳሰብ(dehumanization)
5. ማደራጀት በተለይም መንግስታዊ መዋቅር ን በመጠቀም(organization)
6. የጥላቻ ቅስቀሳ መንዛትና ወደፅንፍ መውሰድ(polarization)
7. ቅድመ ዝግጅት ማድረግ(preparation)
8. ማሳደድ እና መበደን(persecution)
9. በጅምላ መግደል ወይም ማስወገድ (extermination)
10. የዘር ጭፍጨፋ መካሄዱን መካድ (denial)

እንግዲህ አማራው ጨቋኝ፣ ትምህርተኛ፣ ነፍጠኛ፣ ወራሪ፣ የሚኒሊክ ሰፋሪ፣ መጤ፣ ወዘተ የሚል ስም ተሰጥቶት በህግ መብቱ እንዲገደብ ተደርጎ ፤እንዲሁም ከሁሉም ኢትዮጵያዊ የበታች ሆኖ እንዲታይ በማድረግ የመንግስት መዋቅር የተሳተፉበትና ያደራጁቸው ቡድኖች የጥላቻ ቅስቀሳ በመንግስት ሚዲያ ሳይቀር በመጠቀም ሌት ከቀን በአማራው ላይ ቅስቀሳ አለደረጉም?

ከመንግስት መዋቅሮች ስምና አድራሻ ተዘጋጅቶላቸው ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በዕቅድ እየተንቀሳቀሱ አማራውንና የአርቶዶክስ ምእመናን በተቀነባበረ መልኩ እያሳደዱ ንብረቱን እንዲወድም ባዶ እጁን ቀየውን ለቆ እንዲፈናቀል አልተደረገም?

ከመፈናቀል የተረፉትን ደግሞ በአሰቃቂ ሁኔታ የጅምላ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አልተካሄደባቸውም? መቸም የሰማዕታት ደም በአርባ ጉጉ፣ በበደኖ፣ በአሰቦት፣ በበሻሻ፣በወልቃይት ጠገዴ ፣በሁመራ፣ በአርሲ ፣በባሌ፣ ሻሻመኔ፣ ዝዋይ

በጉሊሶና ሆሮጉድፍ ወለጋ፡ መተከል፣ ጉራፈርዳ፣ ማይካድራ፣ አጣየና፡ ማጀቴ እንዲሁም ካልተጠቀሱት በታወቁ መቃብሮች ውስጥ ይጮሃል።

ይህ በአማራውና በአርቶዶክስ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወንጀል (Genocide) በስሙ እንዳይጠራና ወንጀለኛች ለፍርድ እንዳይቀርቡ የተፈፀመው የዘር ማጥፋት ሳይሆን "ግጭት" ነው እያሉ ወንጀሉን ለመሸፋፈን የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት ሁሉ የተካሄደውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በመካዳቸው ቢዘገይም ከተጠያቂነት አያመልጡም። ምክንያቱም ወንጀሉን መካዱ ለሌላ የዘር ማጥፋት ወንጀል ዝግጅት እንደ መነሻ ይቆጠራል። በተለይ ባለፉት ሶስት አመታት በተደጋጋሚ የታየው ይኸው ነው። ይህ ባይሆንም ኖሮለምን ወንጀሉን በስሙ በመጥራት፡

ወንጀለኞችን ለፍርድ በማቅረብ ቅጣታቸውን እንዲያገኙ እንዲሁም የተገዱት ተገቢ የሆነ ከሰ አግኝተው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚያስችል ስራ ሲሰራ ባየን ነበር። ይህ ግን አልሆነም፡ አላማቸው አማራውን ማፅዳት ስለሆነ የሚሆንም አይመስልም።

ፕ/ር ብርሃኑ በቅርቡ ባደረጉት በአንድ ሌላ ንግግራቸው መተኮል የሚኖረውን አማራ "መጤና ሰፋሪ "ብለው የጠሩ መሆናቸው ይታወሳል።

እንግዲህ ፕ/ር ብርሃኑ በአማራውና በኦሮሞዎቹ እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ (Genocide) መካሄዱና እየተካሄደም መሆኑ ጠፍቷቸው ወይም ሳይረዱት ቀርቶ ሳይሆን በብዙ ሰዎች በተለያዩ ድርጊታቸው የአማራ ጥላቻ አለባቸው እየተባለ የሚሰጠውን አስተያየት ማረጋገጫ የሚሰጥ መስሎ ይታያል።

እንዲሁም በኦሮሞ ብልፅግና ለሚመራው መንግስት ጋሻ ጃግሬ ሆነው እያገለገሉ ስለሆነ እነ አቶ ሺመልስ አብዱሳና የዶ/ር አብይ መንግስት በአማራው፣ በአገገዎችና ኦሮሞዎቹ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ላይ በደረሰውና እየደረሰ ባለው የዘር ማጥፋት ወንጀል(Genocide) ከተጠያቂነት ነፃ እንዲሆኑ ጠበቃ ለመሆን አልመው ነው።

ይህን የመሰለው ተደጋጋሚ የሆነ የፕ/ር ብርሃኑ አማራው ላይ የሚያደርሰው አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት ምላሽ ይገባዋል። አሁን የምርጫ ወቅት በመሆኑ ጉዳት የደረሰበት ህዝብም ሆነ ለእውነትና ለፍትህ የቆመ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግፍ በጭፍጨፋዎች ስለተሰውት ሰማዕታት ሲል እንዲሁም የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ መቼውንም ቢሆን በቅድስት አገር ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም እንዳይፈፀም ለመከላከል ፤ ጭፍጨፋው እንዲካሄድ ለፈቀደው የብልፅግና ፓርቲንና፣ ጭፍጨፋውን በመካድ የተባበረውን ኢዜማን የድምፅ መስጫ ካርዱን በመንፈግ በካርዱ መቅጣት አለበት ብለን እናምናለን።

በምትካቸው ለአገርና ለወገን በዕኩልነት ለማገልገል ለተሰለፉት ፓርቲ እጩዎች ድምፁን ቢሰጥ የተሻለ ነው እንላለን።

እዚህ ላይ ሳንጠቅስ የማናልፈው ነገር በተለያዩ ጊዜያት የዘር ማጥፋት ወንጀል በአፍቃኪዎች ጋሞዎችና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይም የተፈፀመ መሆኑን ነው።

ክብር ለሰማዕታት
ሞት ለጭፍጨፋዎችና ለከሀዲዎች
ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር።

ዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረት(Global Amhara Coalition)